

Num

Chapter 30

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

צָנָה	אָשָׁר	הַדְּבָרִים	זֶה	לְאַמֵּר	וַיִּשְׁרָאֵל	לְבַנָּי	הַמַּזְנוֹת	רָאשֵׁי	אֶל-	מִשְׁהָ	וַיְדַבֵּר	1
አዘዘ	ያ	-ያ-ነገር	ይህ	ሲሉ	እስራኤል	ልጆች	-ያ-ነገድ	ራስ	-ለ--ወደ	ሙሴ	-እና-ተናገረ	
H6680		H1697	H2088	H0559	H3478		H4294		H0413	H4872	H1696	

: הַהֵנָּה
እግዚአብሔር
[H3068](#)

ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ነገዶች አለቆች እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ይህ ነው።

אָסַר	לְאַסֹּר	שָׁבַע	הַשָּׁבַע	אִוִּי	לִיהִנֹּחַ	נָדַר	וַדָּר	כִּי-	אִישׁ	2
bond	-ለ-[እስረኞች-የ]	መሐላዬ	ማለ	ወይም	-ለ-እግዚአብሔር	ሰሌት	-እና-ተሳለ	እንደ	ሰው	
H0632	H0631	H7621	H7650		H3068	H5088	H5087		H0376	

	יַעֲשֶׂה:	מִפְּוִי	הִיִּצָּא	כֹּכַל-	דְּבָרָיו	יִחַל	לְא	נִפְשָׁו	עַל-	
	አደረገ	አፍ	-ያ-የወጡ	ሁሉ	ቃል	-እና-ጀመረ	አል	ነፍሱ	-በ-ላይ--በ-ላይ	
		H6310	H3318	H3605	H1697		H3808	H5315		

ሰው ለእግዚአብሔር ስእለት ቢሰጥ፣ ወይም ራሱ በመሐላ ቢያስር፣ ቃሉን አይስበር፤ ከአፍ እንደ ወጣው ሁሉ ያድርግ።

בִּנְעָרֵיהֶּ:	אָבִיָּהּ	בְּבֵיתָ	אָסַר	וְאָסְרָהּ	לִיהִנֹּחַ	נָדַר	וַדָּר	כִּי-	וְאִשָּׁה	3
-በ-ልጅነቱ	አባቷ	-በ-ቤት	bond	-እና-[እስረኞች-የ]	-ለ-እግዚአብሔር	ሰሌት	-እና-ተሳለ	እንደ	-እና-ሴት	
	H0001		H0632	H0631	H3068	H5088	H5087		H0802	

ሴትም ደግሞ ለእግዚአብሔር ስእለት ብትሰጥ፣ እርሷም በአባትዋ ቤት ሳለች በብላቴንነትዋ ጊዜ ራሱን በመሐላ ብታስር፣

נִפְשָׁהּ	עַל-	אָסְרָהּ	אָשָׁר	וְאָסְרָהּ	נִדְרֵיהֶּ	אֶת-	אָבִיָּהּ	וְשִׁמְעָ	4
ነፍሱ	-በ-ላይ--በ-ላይ	[እስረኞች-የ]	ያ	-እና-አሷ-bond	ሰሌት	()	አባቷ	-እና-ሰማ	
H5315		H0631		H0632	H5088	H0853	H0001	H8085	

אָסְרָהּ	אָשָׁר-	אָסַר	וְכֹל-	נִדְרֵיהֶּ	כֹּל-	וְקִמּוֹ	אָבִיָּהּ	לְה	וַיְהַרְשֵׁ	
[እስረኞች-የ]	ያ	bond	-እና-ሁሉ	ሰሌት	ሁሉ	-እና--እና-ተነሡ	አባቷ	§	-እና--እና-ዝም-አለ	
H0631		H0632	H3605	H5088	H3605		H0001			

: יְקוּמֶהּ
-እና-ተነሡ
נִפְשָׁהּ
ነፍሱ
-በ-ላይ--በ-ላይ
[H5315](#)

አባትዋም ራሱን ያስረጅብትን መሐላ ስእለትዋንም ቢሰማ፣ አባትዋም ዝም ቢላት፣ ስእለትዋ ሁሉ ይጸናል፣ ራሱንም ያስረጅብት መሐላ ሁሉ ይጸናል።

אָסְרָהּ	אָשָׁר-	וְאָסְרָהּ	נִדְרֵיהֶּ	כֹּל-	שִׁמְעוֹ	בְּיוֹם	אֶתְהִ	אָבִיָּהּ	הִנִּיא	וְאָם-	5
[እስረኞች-የ]	ያ	-እና-አሷ-bonds	ሰሌት	ሁሉ	ሰማ	-በ-ቀን-የ	አሷ	አባቷ	forbids	-እና-ከ	
H0631		H0632	H5088	H3605	H8085	H3117	H0853	H0001	H5106		

אָבִיָּהּ	הִנִּיא	כִּי-	לְה	יִסְלַח-	וַיְהַרְשֵׁ	יְקוּמֶהּ	לְא	נִפְשָׁהּ	עַל-	
አባቷ	forbade	ምክንያቱም	§	ይቅር-አለ	-እና-እግዚአብሔር	-እና-ተነሡ	አል	ነፍሱ	-በ-ላይ--በ-ላይ	
H0001	H5106			H5545	H3068		H3808	H5315		

: אֶתְהִ
አሷ
[H0853](#)

አባትዋ ግን በሰማበት ቀን ቢከለክላት፣ ስእለትዋ ራሱንም ያስረጅብት መሐላዋ አይጸናም፤ አባትዋ ከልክሎአታልና እግዚአብሔር ይቅር ይላታል።

